

ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሀል!
አጭር መልስ ለወያኔ አፈ ቀላጤ

"የጎንደር የነበረው ሁከት ምክንያቱ ይህና ያ ኮሚቴ በሚል ሽፋን ከ... አሸባሪ ቡድን ጋር በመሆን እነርሱ የኛን አላማ አይደግፉም በሚሉ ሰዎች ላይ ግድያ በመፈጸምና ለት ራንስፖርት መተገብ መኪና ማቃጠል ውስጥ ያላቸው የጥፋት እንቅስቃሴ መረኩን በመልቀቁ መንግስት የእስር ትዛዝ በ 6 ሰዎች ላይ አውጥቶ ሲንቀሳቀስ ሕግን በመጣስ የጸጥታ ሀይሎች ላይ የጥይት እሩምታ በመክፈታቸው እንጂ ከወልቃይት ኮሚቴ ጋር የሚያያዝ አይደለም... " ይህን ያላዘነው የወያኔ ኮሚዩኒኬሽን ሚኒስትር ትግሬው ጌታ ቸው ረዳ ነበረ። ይህ የለየለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት የ 25 አመት ግፍና በደል አስመርጮት የተነሳውን የጎንደር አማራ በማቅለል ሕገወጥና ሽብርተኛ ብሎ በብሔራዊ ቴሌቪዥን በድፍረትና በማን አለብኝነት መሳደቡ የትግሬዎች ዘረኛነትና በአማራው ላይ ያላቸው ጥላቻ ምን ያህል እንዳበጠና በተለይም የአማራውን ስነ ልቦና በማኮሰስ ብቻ ሳይሆን በግልጽ በጠላትነት ፈርጆ ለማጥፋት ቆርጠው መነሳታቸውን ያሳያል።

"በሕግ የሚንቀሳቀሱ ቢሆን ኖሮ የእስር ትዛዙ ምንም ይሁን ምን በሰላም እጃቸውን ሰጥተው በህግ ማስረጃዎች ራሳቸውን መከላከል ሲገባቸው አመጽ ማስነሳታቸው ማንነታቸውን ያሳያል" ይህንንም ያለው ይሔው ጀብደኛ የሕወሀት ባለስልጣን ሲሆን ለመሆኑ ወያኔ ከመጣ ወዲህ ሕግና ፍትህ የት ቦታ ኖሮ ነው እንኚህ ታጋይ አማራዎች ተከራክረውና ማስረጃ አቅርበው ነጻ የሚወጡት? ፍርድ ገምድልነት በገሀድ በነገሰባትና በሚፈጸምባት አገር ሳይናገሩ ተናገራችሁ ሳይጽፉ ጻፋችሁ ወዘተ. ተብለውና ተፈርጆው በሽብርተኝነት በውሸት ምስክሮች ተከሰው ለዛውም አንዳንዶቹ ለምሳሌ ፕሮፌሰር አስራት፤ አንዲላም አራጌና እንዲሁም ሌሎች በርካታ ንጹሀን ኢትዮጵያውያን በዘር ማጥፋት ተወንጅለው በፍትህ እጦት ለጥፋት በተዳረጉባት አገር ዛሬ ወያኔ ሕዝቡን እንደደንቆሮ ቆጥሮ በአፈ ቀላጤው ማላዘኑ ለራሱ ለስራቱስ የሚዋጥለት አቁም ነው ብሎ ያምናል? "የአዞ እምባ" የሚባለው እኮ ዝም ተብሎ አይደለም በጉልበቱ ተጠቅሞ ከዋጠና ጠግቦ ከበላ በሁዋላ አዘው የተበደለ በመምሰል ማለቃቀስና ማላዘን ይወዳል። ወያኔስ ቢሆን ስራው ወይም ተግባሩ ከአዞው ምን ይለየዋል?

"የጎንደር ሕዝብ ለሰላምና ለልማቱ ከመንግስት ጎን ቆሞ ያሳየውን ወገንተኝነት አሁንም

ሊቀጥልበት ይገባል ለዚህም መንግስት ምስጋናውን ይገልጻል. . . " ሲል ሰውዬው እንደ አበደች ውሻ መክለፍለፍ በገሀድ አደባባይ ሆ! ብሎ ተጠራርቶ በመውጣት ቁጣውን በ ተግባር ወያኔ ብቅቶኛል ብሎና አገዛዙን ክዶና በተራው ንቆ መስዋትነት የከፈለው የጎን ደር አማራን ከንግዲህ ወዲህ በቃላት ብቻ በመደለልና በፊት ለፊት በመዋሸትና በቴሌቪዥን መደንፋት ለትግሬዎቹ ዘረኛ አገዛዝ የሀፍረት ላይ ሀፍረትስ አይሆንበትም?

"የፌዴራልና ክልል መንግስቶች የሕዝብን ሰላምና ጥቅም ማስከበር ሕገ መንግስታዊ ሀላፊነታቸውና ግዴታቸው ነው። ሁከትና ብጥብጥ ሲነሳ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ይህን ግልተውጡት ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳል. . . " የሰውዬው መቀባጠር እዚህ ላይ በግልጽ ያነጣጠረው የራሱ ተለጣፊና አሽከሩ በሆነው ፍሬ ከርስኪው ብ አ ዴ ን ላይ መሆኑን ልብ በሉ፡ "ሊበሉ ያሰቡዎትን አሞራ. . . " አይነት ነገር፡ ታዲያ የጎንደርና የተቀረው አማራ ሕዝብ በዚህ በውሸማና የጭን ገረድ የርስ በርስ እንክብልሎሽ ውስጥ ምን ያገባዋል? እንዲያውም እሰየው ሁለታችሁም ስልጣን ከያዛችሁ አንስቶ ስትገድሉትና ስታስገድሉት፤ መጤና ትምክህተኛ እያላችሁ መግቢያና መውጫ ስታሳጡት፤ ወልዶ እንዳይከብድ ስታመክኑትና በኤድስ በሽታ ስታስለክፉት፤ በልማት ወደ ሁዋላ ስታስቀሩትና አገሪቱ ውስጥ ባሉት ጎሳዎች ስታስክዱት፤ አሁን ላይ ደግሞ ጽንፈኛና ሽብርተኛ ለ ምትሉት ምስኪኑ አማራ እንዲያውም በ 25 አመት ውስጥ እንደገና የተወለደ ያህል ያስደስተዋል እንጂ አይከፋውም፡ ብ አ ዴ ኖችም "ከሾክ የተጠጋ አጋም. . " እንደሚባለው በራሳችሁ ወኔ ቢስ አሽከራዊና አሞተ ቢስ ሆዳምነታችሁ በጌታችሁ ብትመቱልን "እልል እልል! . . . " ከማለት ሌላ አማራው ዞር ብሎ አያያችሁም፡ የናንተ ነገር ለብዙ አመቶች የተሰጣችሁን ምክር አልሰማ በማለት ስትደናበሩ ዛሬ ላይ ህልውናችሁ "በቡሀ ላይ ቆር ቆር" ሆኖባችሁታል፡ በአማራው ላይ እስከዛሬ ስትፈጽሙት ለኖራችሁት ሀጢያት እናንተም ጌታችሁ ወያኔም ተናክሳችሁ ጥፋና ውደሙልን ደስታውን አንችለውም።

"በጎንደር አሁን ሰላም ሰፍኑዋል. . ." ያለው ካድሬ ለመሆኑ ምናልባትም ለመጀመሪያ ግዜ አማራው በቃኝ ብሎ አደባባይ መውጣቱንና ወደፊት ወያኔ መንግስት ላይ የሚያስከትለውን ተጽእኖ ተረድቶት ይሆን? ምንም እንኩዋን ሕዝባዊ እምቢተኝነቱ ሲቀሰቀስ በ 12 ኛ ክፍል መልቀቅያ ፈተና ሰብብ ኢንተርኔት ተዘግቶም ቢሆን መላው የአማራ ሕዝብ አገር ቤትም ውጪም ያለው በሚገባ ጉዳዩን አውቆታል፡ እስካሁን ተደብቆና የሚዲያ ሽፋን አጥቶ የነበረው የአማራ በደል በአለም አቀፍ ደረጃ አደባብይ ወጥቱዋል። ባጋጣሚ የእስራኤል ጠ/ሚ ጉብኝትን ተከትሎ የታየ አመጽ መሆኑ ወያኔ ባልጠበቀው ሁኔታ በጎንደር ለመጉዋዝ ጫፍ በደረሱ ከ 6-9 ሺህ በሚደርሱ ቤተ እስራኤሎችና ከ

ነሱ ጋር በበጎ ፈቃደኝነት ይሰሩ በነበሩ አይሁዶች ሳቢያ የጎንደር አማራ አመጽ በእስራኤል ጋዜጦችና ቲቪ መዘገብ ችሎአል፤ አልጀዚራና ዋሽንግተን ፖስትም እንዲሁም ሌሎች ከፋም ለማም መጠነኛ ሽፋን ሰጥተውታል። በዚህም "አማራው በማንነቱ መሸርሸርና በመንግስት በኩል ተረስቶ መቆየቱን" እንደምክንያት ጠቅሰው እርስ በራሳችን እንክዋን ለመናገር ይኩብደን የነበረውን አማራው ላይ ያለውን ጭቆና የአለም ዜና አድርገውልናል። ከንግዲህ ጀምሮ የተደበቀው ሰቆቃችን የታሸገበትን የብረት ሳጥን ቁልፍ ሰብሮ ነጻ ወጥቶልናል።

ወያኔዎች በምንም ተአምር ሊቆጣጠሩት በማይችሉት የግዜ ክስተት አደባባይ ላይ ፈንድቶ የመጣውን የአማራ ጸረ ሕወሀት ትግል የአፈቀላጤው ሙሾ ከኤርትራና ከአርባኞች ጋር ሊያይዘውና አማራው እንዳልነቃና አሁንም በቁጥጥሩ ስር እንደሆነ ለማስመሰል ቢጥርም ማንም ሀይል እየጎለበተ የመጣውን የአማራ ስነ ልቦና ሊያደባዘዘው የማይችልበት አዲስ ዘመን ውስጥ ተሸጋግረን መድረሳችን ግን ለወዳጅም ሆነ ለጠላት እውን ሆኖአል። ይህን መልካም አጋጣሚ በደንቡና በስነስራቱ ሰከን ብለን ድርጅታዊ፤ የአማራ ወገንተኝ ኝነትን ያሰመረ፤ በሳልና ብልህነትን የተመረኮዘና ሕብረትና አማራዊ ፍቅርን ያለመለመ የተቀናጀ "በመኖርና አለመኖር" ቁዋፍ ላይ ለሚገኘው ጀግናው የአማራ ሕዝብ ከአብራኩ የውጣን ሁሉ ተረባርቦን የጎንደር አማራን ንቃት ወደ ጎጃም፤ ወሎና ሸዋ እንደዚሁም አዲስ አበባ ውስጥ ሰርጾ እንዲገባ ቀበቶአችንን ጠበቅ እናድርግ።
አብነት ሁነኛው ነኝ!